

# የኢት ማኑንታ

**ማኑኤል ደጋግጧ ደጋግጧ ዓርቶስ ገብረ**

ԵԱՀ ՊԳՀ ԻՇԽՆԴՐԱՅ ՀՅՂՆ ԳԿ ԴՅ ԶՔՄՑԱ (1:1-15)

ኋናና የኋና ገዢ ብሔራዊ ዓንጻ ዓንቃኝነት የያቶ ደደሰኑኝያ  
ማስታወሻ የኋናና ብሔራዊ ዓንጻ የያቶ ደደሰኑኝያ (2:1-19)

የንጂና የንጂ ጽዳ ገኻዎ ማኑር ዓካላም ዓይሱ ዓይሱ

**2** በይ የኩ ወይሃ ነዕ፡ «የደ ፌርድ ጽጋ ገኘዣ ማኑራ ዓከሰ  
ከናንተኞቸውም ቤቱ ሂለበትስ ተግኝናል»

<sup>4</sup> «ታ ከዚያት! ተ ማኑራ ምሬንት ዓላማ፣ ዓንሃ ዓንሃውም ማዘጋጀለ ማዘገጃል ማኑራይ ይጠናኝን ስለ የፋይ?

**5 የኩንቃ ዓላ ገይዚ ሆኖም መለያች፡**

ማዕቅስ በዚ በኋ ቅስ ዓንሃቄ ማይኑታኂ፡ ጉባንቱ ዓንሃቄም ይደረጋል  
ማዕቅስ ቅስ ዓንሃቄ ደንገት ማእሻ ዓንሃቄም ዓለቆዋኝር  
ድርሃ ከእሳስይኝ ዓንገኛውን ማዕቅ፡፡

**7 ዓንሃቄ ዓክ ክይም ሆነኛ ማቅተ፡፡**

**8 ዓክሬ ምሂ ለኢ ክሚሬ ከሰነዘዋቁ፡ ማሂ ቅዱ ዓክ መካዕዋቁ፡፡**  
ታኂነ ፖሳሁ ማኀር ገንዘብ ዓክስ ክሽዋቁ፡ ትኂነ ዓክና ወካፊል  
ገልፋነትኝኩ፡፡

**9 «ዓንሃቄ ማርጋ የአኂ ክፍይኝ ተደ ማለኔ፡ ጉባንቱ  
ዶክ ማዕቅ፡ ያንሃቄ ዓንሃቄ ዓክ ማኀር ገለ ወደና ይኖ የአኂ ትኂነ  
በአኂ ምሂሬ ማዕቅ፡ ይኖ ትኂነ ዓይነት ማዕቅ ዓንሃቄም ማለይ?  
ይኖ ትኂነ ማዕቅ ዓንሃቄ በያዥ ዓንሃቄ ማኀር ማዘረሰ ማዝና፡  
ታኂነ ፖሳሁ ማኀር ጉባንቱ ይኖ ምኞች በሀ ዓኝርሱ፡፡**

**10 ዓ኏ ወርቅዋሗንታ ዓለሁ ባቻለዋኔ ይኖር፡፡**

**11 ዓክሬ ይኖ አለመ ፍ ከፍ ምኞች ይኖር፡ ወይምንታ አይቶነትኝኩ፡  
ሰኔ ባቻለ ባኩ በያዥኝ፡ ዓሳንታ ቁልሞንታይኝ፡ ዓሳ ተ ከቶ ማዕቅ  
ዶክ ማዕቅ ባኩ በያዥኝ ሌሎ ዓንገኛው፡፡**

## ፳፲ ደንገና ደንገና የዳም ዓይነትኝ

**12 ለአተያለ የአኂ ክፈጣሪለ፡ ቅስ በያዥ ለአኂ ዓየሰናቀ  
የአኂ ዓይነ፡ ዓውሰንታ ደንደ በሀገት ማዕቅ ይፈሩ በያ ደንገና  
ደንገና የዳም ማዕቅ የያጥ የአኝሬ ቁልሞንታ ዓሁ ማለያ ከኤና ምኞች  
አለመ ዓይነት ከኤናጥዋ ወይዘኙ፡ የአኂ ዓያጥዋ ዓይነ ደንገና  
ደንገና የዳም፡ ያደ ደንገና ደንገና የዳም ዓይነትኝ፡፡**

**13 ደንገና ደንገና የዳም የአኂ ዓሁ ማዕቅ፡ የአኂ ዓይነ  
የአኂ፡ « ትኂነ ዓንሃቄ ወላኝ ጉባኑ ደንገና ደንገና የዳም» ተደ  
ደንገና ደንገና የዳም የአኂ ዓይነት ከኤናኝ፡፡**

**14 ደንገት ደህን ዓሁ ወይም የዳም፡ ለአተያለ የአኂ  
ክፈጣሪለንታ ቅስ በያዥ ለአኂ ዓየሰናቀ የአኂ ዓይነትኝ  
ዶክ ዓይነት ማዕቅ ዓሁ በያ ደንገና ደንገና የዳም ማዕቅ፡ ዓይነ  
ደንገና ደንገና የዳም ማዕቅ የያጥ የአኝሬ ፖሳሁ ማኀር ክሽዋቁ  
ዓርቁቁ፡፡**

**15 ይኖ የአኂ ማዕቅ ዓይነትኝ ከአኂ ዓይነትኝ ለምዕስ ለምዕስ  
ዓንና ዓይነትኝ ለምዕስ ለምዕስ ዓይነትኝ የዳም የአኂ ዓይነትኝ፡፡**

## 2

### ዓኂ ፖሳሁ ማኀር ማዘረሰ ባቻለ

**1 ዓኂ ዓይነትኝ ከአኂ ዓይነትኝ ለምዕስ ለምዕስ ዓይነትኝ  
ለምዕስ ተቻስ ከኤና ደንገና ደንገና የዳም የአኂ ዓይነትኝ፡፡**

**2** ՀԱՂԻ ՀԱՂԻ ԴՔ:- «ՔԱՅ ԶԲԱ ՓԸՆԿԻ ՀԱՏՅԱ ՀԱԽԻ ՀԵՂՈՒՃԻՇ ՔԽՈ ՈՐԻ ՌԱԿԱՅԱԿ ԶԲԱ ՀԱԽԻ ՀԵՂՈՒՃԻՇ ԿՈՒՎՈՎ ՈՐ ԿԽ ԵԸ ԻՆԱԽ» ԵՐԵ:

3 «ԿԴ ԵԱՀ ՏԳՐԸ ՏԾՐՆ ՈՂԻ ՓՄՋ. ԴԵՔ ԿՆ ԶԱ  
ԶԱՐ? ԿՄԱՆ: ԶՂԱՎԳ ՓՄՋ ՊԳԱ ԶԱՔԸ? ԿԸ ՊԳԱ ԶՂԱՎԳ  
ՄՎՓ ՊԱՀ ՊԳԱ ՊՂԱԶՃ?

**4** የዚ ገዢነቱ ክፍልበላ ደደ! ቅዱስ በያዝ ስኑንታሁ፡  
ዓጥነቸው ፍጥሃ የሚሰራ ደደ! ዓገኔው የጤና ደረሰኗል ደደዋቱ! ተአኑ  
ዓገኔው ቅለከና፣ ተአኑ ዓገኔው ቅለ ማጣንዳደኝ፡፡

<sup>5</sup> የንሂሳ ገብጽ ዓይነታ ካልከ ወደኝ፡ ተኋኑ የንሂሳና ወላ  
ማዳኝኩና» ገይ ተ የንሂሳም መኑአውሃንኩና ማሣያ ተኋኑ የኝና  
የንሂሳና ወላጥሃር የእበባኑስ ዓይነታ» ተብሎ የኝና ወላጥሃም  
ከኬዕስ፡፡

**፭ በይ የኩ ቅዱሣ ነፃ ሂሳብ ጽንድ፡- «ዢ ካለ ይ ለመ ገንዘብ ተኋና መረጃውን ተኋና ስምምነት ይኖሩ፡ በዝንት ወሰድ በዘንት ተኋና የጊዜያዎች፡**

**7** ማለ ይር በኩ ታኑኝ ዓንሃንዳኝ፣ ዓይቶኩ ተሳኑ በኩ ሂይኩ  
መ-ካንዳኝ፣ የኩር ገዢ ማኩርኩ ይጠብ ተሳኑ ተሳኑ ተሳኑ ዓኩ ማኩንዳኝ::

**8 ዓጭዬ ዓኔ ወርቅነት በይ ዓንጻኑ በያ ታክሪኩ::**

**9** զի ՂԱՀ ՊԻՒՐ ՈՅՆԻ ԱՌԱՋՈՒՅԹ ՊԱՇ ԾԽՑՅ ՊԴԳՆՑՅ Ե  
ԺԱՆՅ ԶԱԼԻ Մ ՔԸՎՊ Ի՛ՎՊ ԶՂՂՆՅՆ » Ո՞ ՊԻ ՎԲԱԿ ԴՅԱՅ  
ԲՅ ԵՇԵՅ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

**10** የኋርኩስ ክፋታችንት ለማቅረብ ለደምና ታክክለኛ ዓይነት የኋርኩስ የሚፈጸም ለማታሚያ የደረሰኑን ከላይ በታች ማስተካከል ተመዝግበ ነው፡፡

11 «**ՀԿԴ** ՓԽԸ Ի ԵԼ ՊԴ ԱԼ ՑՆԸՑ»

**12** ԻՆԻՆԴՎԱ ԵՒ ԳՈ ԹԱՀՄ Ք ՄՊՅ ԳԻՆԻ ԶԼԻՐ ՈՒ ԶԼԻՐ  
ՈՒԿԴ ԶԻՆ ԶԻ ՄԲԵՐՆԵ ԳԴԱՀ ԹՇ ԶԻՆ ԶԻՆ ՔՐԵՏԵ: ՂԻԿ ԿՍ ՔԸ ՔԸ  
ԶԼԱ ԿՄ: ՓՑ: ՓԸԸ ՕՒՄ: ԱԸԵՐՆԵ ՔՐԵԴ ՄՊԼԱՀ  
ԻՆՄՋՐ ՄՊՈՒ ՔԸ ՄՊ ՈՒՐ ՈՒՐ ԶԱՄ ԱԼԱՀ ԹԱՀՄ Ք ՄՊՅ Ք  
ՄՊՈՒ ԶԱԴ ԶԱԴ: ԶԱՖՄ ՂՅՈՒ:» ՔՐԵ ՂՅՈՒ ԹԱՌ ՄՊԼԱ ՊՆԱԿ:   
ԿԱՆ ԶԱՖ ՑԱՄԵՆ:

ቁኬሻ ማሃሻ፡ «የኢትዮጵያ የሚከታተሉ ማዕከል ደንብዎች» ገዢና፡፡

**13** የአን ገንዘብ፡- «ለስ ካሳዣ ዓላቸ ዓላ ደንሃኝ መርሃይታ ተቻል ክሳዣ ዓላ ደንሃኝ መርሃይታ ዓላቸ ዓላቸ የሚባለውን ዓላቸ የሚባለውን?» ገዢ ዓላቸ ዓላቸ::

ቀኑስ ማሆኑ፡- «ፁጥር፡ ዓላቸ ተኩለ» ገዢ::

**14** የአን ዓማካ፡- «ፁጥር ዓላቸ ተኩለ ደንሃኝ ዓላቸ የሚባለውን ዓላቸ ዓላቸ::

### ፍንገድ ፍንገድ የዳንብ የሚታወቂው ማቅረብ ከእነዚህ

**15** የንገድ የንገድ የዳንብ የሚታወቂው፡- «ዓይነ ዓንሃኝ ሂለት ዓንሃኝ ማስፈልጊዏች የሚፈልጊዏች? ሁሃት፡ ገዢ ማኅር ገንዘብ ዓንሃኝ ማስፈልጊዏች የሚፈልጊዏች ሂለት፡

**16** ለምኖ ዓላቸ ከሉ ማቅረብ የአን ዓንቀኑኝና ገዢ የአን ዓንቀኑኝና በዚ ዓንሃኝ ዓንቀኑኝና ገዢ ዓንሃኝ ዓንቀኑኝና ተቻል ዓላቸ ዓላቸ የሚባለውን ዓላቸ ዓላቸ::

**17** ዓንሃኝ ማቅረብ ለበኩል የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ::

**18** ታክክለኛ የኩል የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ::

**19** የወያዥ ዓንሃኝ ከዚህ ማቅረብ የአን ዓንቀኑኝና የሚባለውን ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂውን ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂውን ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂውን ዓላቸ ዓላቸ::

### ፍንገድ ፍንገድ ከራቢሁለም ዓንሃኝ የሚታወቂው

**20** የኩል ዓንቀኑኝና ማቅረብ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ::

**21** የሆኑ ዓላቸ የሚታወቂው፡- «በራቢሁለም ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ::

**22** የኩል የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ የሚታወቂው ዓላቸ ዓላቸ::

የአን ማቀኑት 2:23

v

የአን ማቀኑት 2:23

23 ታክኖም ማቋ አይደበበለ! ታክና እና ደኝነና፣ ጥሩ ከላ ስኩና  
እኩና ማዓገግኗኩ ታና ደኝማስ ታክርም ማሰም ዓርሱ አርላራሱ ታ  
ና ማሸኔ» ገዢ፡ ቤታ ማከ ወይሆን ነው::

## ጽኢት ማግኘት

### The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2008 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale (Male)

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

## ጽኢት ማግኘት

Maale Full Bible

The Word For The World International  
Bible Society of Ethiopia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-13

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 May 2025 from source files dated 13 May 2025

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929